



እምዩ ምኒሊክ፤ እርሰዎ ባረፉ በመቶ አመትዎ

ተበደልን ይሉናል፤ ምን ይሆን መልስዎ?

<http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-bulcha-demeksa-against-menelik-ii/>

አሁን ያለው ትውልድ፣ ተንዶ ኩራቱ

ወኔው ተሽመድምዶ፣ ተሰልቦ ፅናቱ

አይሞቱ ሞት ሞተ፣ ጠፍቶ ማንነቱ።

<http://www.youtube.com/watch?v=h3l5XTu9pcA>

<http://www.youtube.com/watch?v=6j86mWFJO-0#t=16>

እግዜር ይማራቸው

አገሪ ከሰዊድን

2013-12-25




ቡልቻ ደሜቅሳ

የአጼ ምኒሊክን መቶኛ የሙት አመት መከበር ምክንያት በማድረግ በ DW ሬድዮ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ፣ ታሪክ ተመራማሪዎቹ ዶ/ር ሓይሌ ላሬቦና ዶ/ር ሹመት ሲሻኝ በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ከአቶ ቡልቻ ደመቅሳ አንደበት የሚወጣው ቃል ሁሉ አጅግ አስነዋሪ ሆኖ አግኝቶታለሁ።

አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛውን ማእረግ ይዘው አንዴ በእርሻ ሚኒስቴርነት ሌላ ጊዜ ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር ሆነው የአገሪቱና የቤተ መንግስቱ አድራጊ ፈጣሪ እንዳልነበሩ ሁሉ በተለክቶበትና ለፈውስ ካልታደሉበት የአማራ ህዝብ ጥላቻ ብቻ ተነሳሰተው የአሮሞን ታሪክ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ሲያዛምዱት መስማት ህመም ነው ከማለት በቀር ሌላ ምን ይሰኛል፣ ጥላቻ እንደሆነ ድህነት፣ ስደት፣ አገር አልባነትና ውርደት አከናከብን እንጅ አቶ ቡልቻንም ሆነ ተከታዮቻቸውን አልጠቀማቸውም።

ለዚህም ነው ዛሬ በሳቸው አንደበት ተከትኩተው ያደጉት የአሮሞ ነፃ አውጭ ወገኖቻችን ኢትዮጵያን አገራችን አይደሉቸውም በማለት ልጆቻቸውን አገር አልባ አድርገዋቸው አሁን ወያኔ የሚያደርሰው ግፍና በደል ምንም ሳይመስላቸው አጼ ምኒሊክ ላይ እንደ ወገብ ቅማል ተጣብቀው የሙጥኝ ያሉት።



ገብረኪዳን ደስታ

የአቶ ገብረኪዳን ፅሁፍም ሆነ VOA ላይ የቀበጣጠሩት የሀሰት ታሪክ፣ የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ሹመት ሲሻኝ እንዳሉት ወያኔ በስልጣን ዘመኑ ካፈራቸው አንዱ አቶ ገብረኪዳን ያለፈውን በሙሉ አልጣመኝምና እኔ ደስ ያለኝን እፅፋለሁ፣ የፃፍኩትንም እንደፈለኩትና እንዳመጣልኝ እተነትናለሁ ያሉበት አጋጣሚ እንደሆነ እሙን ነው።

“ቀን የሰጠው ቅል ዲንጋይ ይሰብራል” አንዲሉ ይህ ሰይጣናዊ ተግባር ግን የወያኔ ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲ አካል ነውና ከሻቢያው ተስፋዩ ገብረዓብ የቡርቃ ዝምታ ላይቻ ስለማላየው ልብ ያለው ልብ ይበል ከማለት በቀር ሌላ አልልም።

ይህን ስንኝ እንድቋጥር ያነሳሳኝ የነዚህ የእድሜ ባለፀጋ አባቶች የሀሰትና የጥላቻ አነጋገር የስንቱን ህሊና አቆሽሾ ይሆን? የሚል ሀሳብ ወደ ውስጤ ስለገባ እንደ በደልና ክህደታቸው አፀፋው በነሱ ልክ መጥላት ቢሆንም እኔ እነሱ ባለፉበት የጥላቻ ጎዳና ለማለፍ፣ ቆሜ ተቀምጬ የምጠላውን ማሰብ ስለማልፈልግ ምህረትን ተመኘሁላቸው።

- ቡልቻ ደመቅሳና፣ ገብረኪዳን ደስታ
- ከዚህ እኩይ መንፈስ፣ ከክፉ በሽታ
- አግዜር ይማራችሁ፣ የላይኛው ጌታ።
- በጥላቻ መንፈስ፣ በናንተ አስተውሎ
- በቅናቱ ሚዛን ፍርዳችሁ ተጓሎ

ልትውልድ ስትግቱ ጥላቻና መድሎ
ዘመድ አዝማድ ሳይቀር፣ ሁሉም ተበክሎ
ይኸው ይሰቃያል፣ ተበዳይ ነኝ ብሎ።
ታሪክን አጣሞ፣ አወላግዶ ጉዞ
በሀሰት ተመርቶ፣ በሀሰት ታግዞ
ጥላቻ ተፀንሶ፣ ጥላቻ ተረገዘ
ተላላፊው ደዌ፣ ልጅ የልጅ ልጅ ሳይምር
በሰይጣን ታግዞ፣ አገር ያምስ ጀመር።
ወይ አለመታደል፣ ወይ ደካማነታቸው
ጠላቱ ዳቢሎስ፣ ቤቱን ሰርቶባቸው
የጋራውን ኩራት፣ ሳጥናኤ ነጥቋቸው
ያውም የዛን ጀግና፣ የኦድዋን አባት
እምየ ሚኒሊክ፣ የጥቁር ኩራት
የወሉን ጀግንነት፣ የአማራ አርገውት
ከአማራም ቀንሰው፣ ለሸዋ ሰጡት
በርዘው ከልሰው፣ ጀግንነት ኩራት
ከወገን ነጠቁ፣ ሊያስብሉት ሀፍረት
እጅግ አሳዘኑኝ፣ እኝህ አዛውንት
አግዜር ይማራቸው፣ እሱ አያልቅበት።